

**በውጭ ሀገር ላሉ ኢትዮጵያውያን ማስጠንቀቂያ
የጨለማው ጅብ እንደገና ሊበላን አቅዷል!**

ብርሃኑ ነጋ ፈሪጅ-ወሸታም፤ ሆዳምና ሌላም ነው ። ዋናው ጸያፍ ጠባዩ ግን አቦሬ አፉን መክፈት እንደሚወደው ሁሉ ቅንጣት ይሉኝታ አልተፈጠረበትም ። ዋሽንቱ ቢጋለጥም ዓይኑን በጨው አጥቦ ይቀጥላል። በዚህ የሚያጅቡትን ደግሞ ከስሩ አሰልፎ የተቆዘረ ቦርጫቸውን እየሞላላቸው ቀጥሏል ።

ብርሃኑ ነጋን መሰሎቹ በ 30 በላይ ከተሞች ገንዘብ አምጡ የሚል የዝርፊያ ዙሪያ በመጨረሻ ወር ሊያደርጉ ማቀዳቸውን ነግረውናል፤ ማስታወቂያውም ተሰራጭቷል ። ኤሳት እንደ ነጻ ራዲዮ መቆም ስላልቻለን የብርሃኑ ነጋ የውሸት ጥሩምባ ሆኖ ቀርቷል ። ኤሳት ነጻ ነው የሚሉትም ይህንን ሊያረጋግጡ አልቻሉም ። የዝርፊያው ዘመቻ በዳላስ ከተማ ይጀምራል ተብሏል ። በዚች ትልቅ ከተማ የብርሃኑ አጋርና የኢሳት ተቆጣጣሪው ኤርትራዊው አዚዝ ይገኛል ። እንዲያውም ጽጌ እነ አዚዝ ናቸው ድርጅት የሚያስቀጥሉ ብሎ ያሾፈውን ያስታውሷል። የብርሃኑ ገንዘብ አምጡ ዘመቻ በጎንደር ጎጃም ትጥቅ ትግል እያካሄዱ ነው የሚል ቅጥፈትን ያቀፈ ነው ። አንዳንድ አምላክ የፈረደባቸውና መደንቆር ዕጣቸው ከሆኑ አሳዛኝ ግለሰቦች ውጪ በአሁኑ ጊዜ ማንም ኢትዮጵያዊ የግንቦቴዎቹ የምትሃት ጦር እየተዋጋ ነው በሀገር ብሎ የሚያምን የለም ። ብርሃኑ የራሱን ውሸት ይሰለቅጣል፤ ጭፍኖቹ ጭፍሮቹ ደግሞ ያራግቡለታል ። የግንቦት 7 ጦር የሚባል የለም ። የሙት ሙት ቃፍቲያን ለማለፍ የተሞከረውም በወያኔ ጥቃትና ድል--ሀምሳ የማይሞሉትና ወደ ውስጥ ዘልቀው የሚታገሉን ለማደናቀፍ ታቅደው የነበሩ--የሞተው ሞቶ ከነመሪ ሻለቃው ሌላው ተይዟል፤ እጅ ሰጥቷል ። ኤሳት ራሱን ገደለ ያለውም ሻለቃ በወያኔ እንደተገደለ ለምን እንደሚደበቅም ግልጽ አልሆነም እስካሁን ።

ለጅቦቹ ዝርጠጣ ሌላ የቀረበው ምክንያት ብሔራዊ እንቅስቃሴ በሚል ከዘረኛውና አክራሪው ፤ ለሥነቱ ንጹህ አማራ ደም ከእሳ እስከ በደኖ ተጠያቂ ከሆነው ሌንጮ ለታ ጋር ግንባር ፈጥረናልና ይህንንም እርዱ የሚለው ነው ። በግንባር ምስረታው ነበሩ የተባሉት የሲዳማና አፋር "ቡድኖች" ከወዲሁ ደብዛቸው ጠፍቷል ። ሳይጠይቃቸው በቀለ ገርባን ሊቀመንበር ብለው እስራቱ እንዲጠብቅበት ከማድረጋቸው በተጨማሪ ሶስት ምክትሎች ፈጥረውለት ቦታውን ብርሃኑ፤ ሌንጮና ዲማ (የቀድሞ የሐንሶች) ወስደውታል ። የብርሃኑና የሌንጮን ጋብቻ በአሰሎ ከተማ ሚዜም=ቄስም ሆኖ ያስፈጸመው ያ የአነግ አጫፋሪ በሚያውቁት ዶክተር ዜሮ የተባለው ማፈሪያ ሲሆን ብርሃኑ በትጥቅ ትግል ወያኔን ተፋልመን እንጥላለን ባይ ሆኖ (በአፍ ደረጃ ብቻ ቢሆንም) ሌንጮ የወያኔ ህገ መንግስት ባለበት ተጠብቆ ከወያኔ ጋር ማበር መተባበር አለብን የሚል ነውና ምን አገናኛቸው? ማነው አቅዋም የቀየረ? ይህ ተመሰረተ የተባለው ግንባር ብሎናቸው በወለቀና የሕዝብ አመኔታም ከበሬታም ባጡ ፍጡሮች የተሞከረ በመሆኑ በእግሩ ሳይቆም ተጨናግጏል ። ለዚህ ለሞተ ስብስብ ማንም ገንዘብ ሊሰጥ አይጠበቅም ።

ለምሆኑስ ብርሃኑ ነጋ ኢትዮጵያዊ እንቅስቃሴ ነን ቢልም (የአንድ ብሄረሰብ ማየሉን ሙብዛቱን ወደ ጎን ትተን ማለት ነው) ነጋ ጠባ ኢትዮጵያን እንገነጥላለን ከሚሉ ጋር ህብረት ህብረት ማለቱ እንዴትስ ይፈረጃል? የዓይጥ ተከታዩ ድንቢጥ እንዲሉ ደግሞ ብርሃኑ ሊዘርፍ ከተነሳ፤ ወያኔም ዕርቅ እፈልጋለሁ ካለ ለምንስ እኛም ህብረት ወይም ግብረሀይል መሰረትን ብለን በመድረክ ቂጥ አንልም ያሉ ህብረ ቀለም አንጃዎች -በቁጥር አስር በአባል ህያ ሰላሳ ሆነውም- ብቅ ብለዋል ። ማንነታቸውን እዚህ መጥቀሱ ከብደት መስጠት ይሆናልና ባለፈውም የድርጅቱ አንጃዎች መሆናቸውን መጠቆሙ አይከፋም ። ከወያኔ ጋር አብረን ካልሰራን ብለው ድርጅታቸውን የከዱ፤ ወያኔን የተቃወምን የትግራይ ተወላጆች ነን ብለው አሁንም ወልቃይት ጠገዴ ወዘተ የትግራይ ነው ብለው የደረቁ፤ ሻዕቢያ ጋ ሄዶ ለኢሳያስ የሰገደ፤ ወዘተ ናቸው የሁለት ሰባት አባል ቡድኖች ለራሳቸው ቦታ ሰጥተው የተነሱት።

ከገንዘቡም ለእኛም ብለው ብርሃኑን ይፎካከሩ ይሆን ? ቂ ቂ ቂ የሚያሰኝ ነው ። ዓላማቸው ከወያኔ ጎን ለመሰለፍና ትርፍራፊ ለማግኘት ብቻ ነው ። ወያኔ በበኩሉ ልካቸውን ስለሚያውቅ ኑ ብሎ ጥሪ የሚያቀርብላቸው አይደለምና እንደቋመጡ ይቀራሉ ማለት እንችላለን ።

ስለዚህ ወገን ሆይ

**ለነብርሃኑ ስብሰባ አጀብ አትሰጣቸው ። ገንዘብ አታዋጣ። ስንቴ ያታልሉሃል?
ለአንጃ ስብሰብ ከዚህ በፊትም ፊት እንዳልሰጠህህ ሁሏ አሁንም ፊት ንሳቸው !**

ሞት ለወያኔ አገዛዝ !!